



ለ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማመልከት የትምህርት ዘመን 2023-24



ዲስትሪክቱ ለ70 የህዝብ እና የህዝብ ቻርተር መካከለኛ ትምህርት ቤቶች/የትምህርት ካምፓሶች መኖሪያ ነው። ተማሪዎች በ My School DC ማመልከቻ ላይ እስከ 12 መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማመልከት ይችላሉ። እንዲሁም በቀጥታ በ DCPS የአካባቢ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ መጋቢ ትምህርት ቤት፣ ወይም በ My School DC ውስጥ ለማድረግ ትምህርት ቤት የማመልከት አማራጭ አላቸው።

በማርች 1፣ 2023 ያመልክቱ

- **የቤተሰብ መለያ ያዘጋጁ።**
ለተማሪዎች ጠቃሚ ምክር፡- በግል የኢሜይል አድራሻዎ የቤተሰብ መለያ ከፈጠሩ፣ በማመልከቻው ደረጃ 2 ላይ የአሳዳጊዎን ኢሜይል አድራሻ ማካተትዎን ያረጋግጡ።
- **የMy School DC ማመልከቻዎን ለመሙላት የሚፈልጉትን መረጃ ሁሉ ይሰብስቡ።**
ሁሉም የሚያስፈልጉት መረጃዎች ከሌሎች ማመልከቻውን ማስገባት አይችሉም። የዚህን መረጃ ማስፈንጠሪያ ለማግኘት የQR ኮድን ይቃኙ።
- **በMy School DC ማመልከቻዎ ላይ ትምህርት ቤቶችን ያክሉ እና እርስዎ በሚፈልጉት ቅደም ተከተል ደረጃ ይሰጧቸው።**
ትምህርት ቤቶችዎን ደረጃ የሰጡበት ቅደም ተከተል ከትምህርት ቤቶች ጋር ሊዛመዱ የፈለጉበትን ቅደም ተከተል እንደናውቅ ያስችላል፤ እንደ ወንድም እና እህት ወይም የዝውውር ምርጫዎች ላይ ብቁ መሆን ያሉ ማንኛውንም ምርጫዎች አይነካም።
- **ማመልከቻዎን ማርች 1 ላይ ያስገቡ።**
ባስገቡት ማመልከቻ ላይ ከማርች 1 በፊት በማንኛውም ጊዜ ማስተካከል ይችላሉ የትምህርት ቤት ደረጃዎችን እስከ ማርች 15 ድረስ ማዘመን ይችላሉ።

ከማመልከት በፊት

- **ዝርዝር ያወጡ።**
School Finder (<http://find.myschooldc.org>) ተጠቅመው ትምህርት ቤቶችን በአድራሻ፣ በክፍል እና በፕሮግራም አይነት ይፈልጉ። እንዲሁም በዚህ መሳሪያ ወደ ትምህርት ቤት የመጓዝ እድልዎን ማሳየት ይችላሉ። ማስታወሻ፡- በተመለከቷቸው ትምህርት ቤቶች የእጣ ውድድር ወይም የመጠበቂያ ዝርዝር አቅርቦት ላይ ምንም አይነት ዋስትና ስለሌለ ሊከታተሏቸው በሚፈልጉት ሚፈልጋቸው ትምህርት ቤቶች ሁሉ ያመልክቱ። እስከ 12 ማመልከት ይችላሉ!
- **የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት መለያን ይመልከቱ።**
የትምህርት ቤት መለያዎች ስለ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት መሰረታዊ መረጃን ያሳያሉ እናም እርስዎ የክፍት ቤት መርሃ ግብራቸውን ማየት ይችላሉ። ማመልከቻዎች* የሚወስዱበትን ውጤቶች፣ እንዲሁም በአንድ ክፍል የሚገኙ የመቀመጫዎች ቁጥር ያለፉ የእጣ መረጃዎችን ብዛት፣ በውጤት ጊዜ የተጠባባቂ ዝርዝርን ርዝመት እና የመጠበቂያ ዝርዝር እንቅስቃሴን የሚያሳይ ማስታወሻ ይያዙ። የዚህን መረጃ ማስፈንጠሪያ ለማግኘት የQR ኮድን ይቃኙ።
- **EdFEST፣ የትምህርት ቤት ዝግጅቶች፣ እና ክፍት ቤቶች ላይ ይሳተፉ።**
ምርጫዎችዎን ለማጥበብ እንዲረዱዎት በቀጥታ ለሚፈልጓቸው ትምህርት ቤቶች ጥያቄዎችን ይጠይቁ።

*ጠቃሚ፡- አብዛኛው መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚጀምሩት 4ኛ ወይም 5ኛ ክፍል ላይ ነው። ይህ ለመካከለኛ ደረጃ ትምህርት መቼ እንደሚመለከቱ ሲወስኑ ማወቅ ያለብዎት ነገር ነው።


• **አውታረ መረቦችን ይጠቀሙ።**

እርስዎ ስለሚያመለክቱባቸው ትምህርት ቤቶች አውቀት ካላቸው ሰዎች (ለምሳሌ፡- ሳሪቤቶች፣ ጓደኞች፣ የትምህርት ቤት አማካሪዎች) ጋር መነጋገር ጠቃሚ ነገር ነው።

• **የደረጃ አሰጣጥን ይወስኑ።**

የመጨረሻውን የትምህርት ቤቶች ዝርዝርን እርስዎ በመረጡት ቅደም ተከተል ያስቀምጣሉ። ዝርዝርዎን በዚህ ቅደም ተከተል ደረጃ መስጠት አስፈላጊ ነው። የእርስዎ ተዛማጅ ትምህርት ቤት ከላይ ባስቀመጡት ትምህርት ቤቶች የተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ብቻ ያገኛሉ።

**በወረቀት ላይ ማንበብ ይፈልጋሉ?
ሁሉንም የተጠቀሱ ማስፈንጠሪያ
ዎች ለማግኘት እዚህ ይቃኙ**



የህዝብ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አይነቶች

- **DCPS የአካባቢ ትምህርት ቤቶች፡-** የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ አይደለም።
- **DCPS እና የቻርተር መጋቢ ትምህርት ቤቶች፡-** የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ አይደለም። ከመጋቢ ግድፍ ውጪ በሆነ ትምህርት ቤት ቦታ ከተቀበሉ የዚያ መጋቢ ግድፍ መጠነ ሊያጡ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ አባክዎ ከትምህርት ቤትዎ ጋር ያረጋግጡ ወይም ወደ My School DC የስልክ መስመር በ (202) 888-6336 ይደውሉ።
- **DCPS ከአካባቢ ውጪ የሆኑ ትምህርት ቤቶች፡-** የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው።
- **DCPS የከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች፡-** የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው።
- **የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች፡-** የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው።

**ለመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ከ 4-8 ክፍሎች) እያመለከቱ ነው?
ከታች ያሉ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ያስቡ።**

- ተማሪዎችን ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከዚያ በላይ አንዴት ታዘጋጃላችሁ?
- በሁለተኛ ትምህርት ቤት የማመልከቻ ሂደት ውስጥ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎችን ለመርዳት ምን ዓይነት ሰራተኞች እና መርጃዎች አሉ?
- ምን ዓይነት ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ያሉ ተግባራትን፣ ልዩ ፕሮግራሞችን፣ እና የጉዞ አድራሻ ይሰጣሉ?